

በ mRNA የተሰሩ የCOVID-19 ክትባቶች፡ እንዳንድ እውነታዎች

AMHARIC

ኮቪድ-19 ን ለመዋጋት በ Health Canada የተፈቀዱ ሁለት የ messenger RNA (mRNA) ክትባቶች አሉ፡ **Pfizer-BioNTech** እና **Moderna** ። 95% በሽታውን የመከላከያ አቅም እንዲኖርዎት ሁለቱ መከተብ ያስፈልግዎታል ። በመጨረሻም እነዚህ ለሁሉም ካናዳውያን ይቀርባሉ ። ለወደፊቱ የተለያዩ የክትባት ዓይነቶች ይኖራሉ ።

ይህ ጽሑፍ በእውቀት ላይ የተመሠረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ የሚያግዝ ትክክለኛ የሕክምና መረጃ ለመስጠት የተዘጋጀ ነው ። በዶክተሮች ተገምግሟል ። ይህ እስከ መጋቢት 2021 ድረስ ላለው ጊዜ በጣም ወቅታዊ መረጃ ነው። እንደ አስፈላጊነቱም ይዘመናል።

የ messenger RNA (mRNA) ክትባቶች እንዴት ይሰራሉ?

ልክ እንደ አብዛኛዎቹ ክትባቶች፡ የኮቪድ-19 ክትባቶች፡ ሊንፊከሽንን ለመቋቋም የሚረዱ ፀረ-እንግዳ-አካላት እንድንሰራ ይረዱናል። የኮቪድ-19 ክትባቶች messenger RNA (mRNA) ይጠቀማሉ ። mRNA ፕሮቲኖችን ወደ ሚሰሩ የሕዋሳት ክፍል መልዕክቶችን የሚያስተላልፉ ሞለኩሎች ናቸው። በዚህ አርእስት ደግሞ፡ mRNA በኮቪድ-19 ውስጥ የሚገኙ ፕሮቲኖችን ይሠራል። ይህ የኮቪድ-19 ፕሮቲን እንደ ከተሰራ ሰውነትም እሱን የሚገድሉ ፀረ-እንግዳ-አካላትን መስራት ይሞራል። ለወደፊቱ ሰውነትም ከኮቪድ-19 የሚመጡትን ፕሮቲኖች ሲያይ፡ ፀረ-እንግዳ-አካላቱ እነዚህን ፕሮቲኖች ያጠቁና ቫይረሱን በፍጥነት ይገድሉታል ። ክትባቱ እርስዎን ከበሽታው የሚከላከልዎ በዚህ መንገድ ነው ።



ይህንን ማስታወስ አስፈላጊ ነው፡ ሰውነታችንን mRNA'ውን ከተጠቀመበት በኋላ ያስወግደዋል። በሰውነታችንም ውስጥ ለረጅም ጊዜ አይቆይም ። እንዲሁም mRNA የእኛን DNA መለወጥ አይችልም ።



የበለጠ ለማወቅ ይህንን ይጎብኙ፡

<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/type-mrna.html>

ክትባቶቹ ከምንድን ነው የተሰሩት?

በክትባቶቹ ውስጥ የሕክምና እና የህክምና ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች አሉ። ከህክምና ውጭ ከሆኑት ንጥረ ነገሮች መካከል እንዳንዶቹ ውሃ እና ስኬሮች ናቸው። ክትባቶቹ ምንም ሚርኩሪ ፣ የዕንስ ሲሎች ፣ ፎርማልድሃይድ ፣ የደም ውጤቶች ፣ የእሳማ ሥጋ ፣ የእንስሳት ተዋጽኦዎች ወይም አልሙኒየም የላቸውም ።



የበለጠ ለማወቅ ይህንን ይጎብኙ፡

- <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html>
- <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html>

በ mRNA የተሰሩ የCOVID-19 ክትባቶች፡ እንዳንድ እውነታዎች

AMHARIC

ተጓዳኝ ጉዳቶቹ ምንድን ናቸው?

የከቪ.ድ-19 ክትባቶች የተለመዱ ተጓዳኝ ጉዳቶች፡ ከሌሎቹ ክትባቶች ጋር ተመሳሳይ ናቸው (እንደ ጉንፋን ክትባት) ። ብዙ ሰዎች በተከተቡበት በታላቅ ህመም፣ ድካም፣ ራስ ምታት፣ የጡንቻ/የመገጣጠሚያ ህመም፣ ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ የማለት ስሜት ይሰማቸዋል። እንዳንድ ሰዎች የአለርጂ ምልክቶች ሊታዩባቸው ይችላሉ ። ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ በመጠበቂያው ክፍል ውስጥ ከ15-20 ደቂቃ መቆየት ያለብዎት ለዚህ ነው ። የአለርጂ ምልክቶች ወይም ሌሎች ያልተለመዱ ተጓዳኝ ጉዳቶች ከታዩብዎት የህክምና ባለሙያ ያነጋግሩ ።



የበለጠ ለማወቅ ይህንን ይጎብኙ፡

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_about_vaccines.pdf

እነዚህን ክትባቶች መውሰድ የሌለበት ማን ነው?

የሚከተሉት ግሩፖች ክትባቱን ባይወስዱ ይመከራል፡

- የማንኛውም የክትባቱ ንጥረ ነገር አለርጂ ያለባቸው
- የታመመ ማንኛውም ሰው
- ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ሌላ ክትባት የወሰዱ
- ለ Pfizer-BioNTech ዕድሜያቸው ከ 16 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች እና ለ ሞዴርና ክትባት ዕድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች። በጥናቶቹ ውስጥ አልተካተቱም፡ ግን በቅርቡ የበለጠ መረጃ እናገኛለን።



የበለጠ ለማወቅ ይህንን ይጎብኙ፡

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_information_sheet_pfizer-biontech.pdf

ከሚከተሉት እንዳን ከሆኑ፡ ክትባቱን መውሰድ ይችሉ ይሆናል፡ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ደግሞ ማነጋገር አለብዎት፡

- ነፍስ ጡር
- የሚያጠቡ
- በሽታ የመከላከል አቅጥ የተዳከመ
- የሌላ ክትባት፣ የምግብ፣ ወይም የመድኃኒት አለርጂ ካለብዎ
- ለከቪ.ድ-19 ክትባት ንጥረ ነገሮች፡ አለርጂ እንዳለብዎ የሚያስቡ ከሆነ



የበለጠ ለማወቅ ይህንን ይጎብኙ፡

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf

